

በመንፈስ አርነት መውጣት

ጌታ ግን መንፈስ ነው፤ የጌታም መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ። (2 ቆሮ 3:17)

1. መንፈስ ቅዱስ ማን ነው?

መንፈስ ቅዱስ እንደ እግዚአብሔር አብና እንደ እግዚአብሔር ወልድ (ኢየሱስ ክርስቶስ) ከመለኮት አካላት አንዱ የሆነ ፍፁም አምላክ ነው።

እንግዲህ ሂደትና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው፣ ያዘዘኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው፤ (ማቴ 28:19)

እርሱም ዓለም የማይየውና የማይውቀው ስለ ሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው፤ ነገር ግን ከእናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውሥጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ። (ዮሐ 14: 17)

መንፈስ ቅዱስ በስሙ ፣ በባህርያቱና በሚፈፅማቸው ሥራዎች ፍፁም መለኮታዊ የሆነ እንደ እግዚአብሔር አብና እንደ እግዚአብሔር ወልድ ሁሉ የአምላክነት ክብር ፣ ሃይልና ሥልጣን ያለው ነው።

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ በእሳት፣ ነፋስ፣ ቅባት፣ ውሃ እና እርግብ ተመስሎአል። ይህ ማለት ግን እርሱ እነዚህን ግዑዛን ነገሮች ነው ለማለት ሳይሆን ባህርዩንና ስራውን በሚገባን መንገድ ለእኛ ለመግለጽ ነው።

2. የአማኝ የመንፈስ ቅዱስ ማደርያ መሆን

በክርስቶስ ኢየሱስ እና በመስቀል ላይ በሰራው አስደናቂ የማዳን ስራ በማመን በክርስቶስ ደም የተዋጁ አማኞች በሙሉ እግዚአብሔር በሰጠው የተስፋ ቃል መሰረት የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ተቀብለዋል። የመንፈስ ቅዱስ ማደርያ ሆነዋል።

መንፈሴንም በውስጣችሁ አኖራለሁ በትእዛዜም አስሄዳችኋለሁ፣ ፍርዴንም ትጠብቃላችሁ ታደርጉትማላችሁ። (ሕዝ 36:27)

መንፈሴንም በውስጣችሁ አሳድራለሁ፣ እናንተም በሕይወት ትኖራላችሁ፣ (ሕዝ 37:14)
ጴጥሮስም፦ ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፤ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ። (ሐዋ 2:38)

የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደ ሆናችሁ የእግዚአብሔርም መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን? (1 ቆሮ 3:16)

ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደ ሆነ አታውቁምን? (1 ቆሮ 6:19)

3. አማኝ በማያቋርጥ ሁኔታ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት አለበት

አማኝ ሊገነዘበው የሚገባው የመንፈስ ቅዱስ ማደርያ መሆኑን ብቻ ሳይሆን፣ ሁልጊዜ በመንፈስ ሊሞላ የተገባው መሆኑን ነው።

መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትሰክሩ ይህ ማባከን ነውና፤ (ኤፌ 5:18)

ይህ የሚያመለክተው አማኝ እንደገና ሌላ መንፈስ ቅዱስ ይቀበላል ማለት ሳይሆን በውስጡ ላለው የእግዚአብሔር መንፈስ ራሱን በማስገዛት መንፈስ ቅዱስ እንዲቆጣጠረውና እንዲገዛው ሁልጊዜ መፍቀድ እንዳለበት ለማሳየት ነው።

4. መንፈስ ቅዱስ የአርነት መንፈስ ነው

መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን ከተለዩ እስራቶች በመፍታት አርነት የሚያወጣ መንፈስ ነው። ለመሆኑ አርነት የሚያወጣን ከምንድን ነው?

4.1 ከአጋንንት እስራት/ባርነት አርነት ያወጣል

እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ በኃይልም ቀባው፤ እርሱም መልካም እያደረገ ለዲያብሎስም የተገዙትን ሁሉ እየፈወሰ ዞረ፤ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበረና፤ (ሐዋ 10:38)

እነሆም፤ ከአሥራ ስምንት ዓመት ጀምሮ የድካም መንፈስ ያደረገት ሴት ነበረች፤ እርስዋም ጉባጣ ነበረች ቀንታም ልትቆም ከቶ አልተቻላትም። ኢየሱስም ባያት ጊዜ ጠራትና። አንቺ ሴት፤ ከድካምሽ ተፈትተሻል አላት፤ እጁንም ጫነባት፤ ያን ጊዜም ቀጥ አለች፤ እግዚአብሔርንም አመሰገነች። ... ይህችም የአብርሃም ልጅ ሆና ከአሥራ ስምንት ዓመት ጀምሮ ሰይጣን ያሰራት በሰንበት ቀን ከዚህ እስራት ልትፈታ አይገባምን? አለው። (ሉቃስ 13:11-13፤16)

4.2 ከመንፈሳዊ እስራት/ባርነት አርነት ያወጣል

መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን ከመንፈሳዊ እስራት ማለትም ከሰይጣንና ከጣዖታት አምልኮ ነጻ በማውጣት አርነት ያወጣል።

ወንጌላችን በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ በብዙ መረዳትም እንጂ በቃል ብቻ ወደ እናንተ አልመጣምና፤ በእናንተ ዘንድ ስለ እናንተ እንዴት እንደ ነበርን ታውቃላችሁ። ደግሞ እናንተ ቃሉን በብዙ መክራ ከመንፈስ ቅዱስ ደስታ ጋር ተቀብላችሁ፤ እኛንና ጌታን የምትመስሉ ሆናችሁ፤ . . . ለሕያውና ለእውነተኛ አምላክም ታገለግሉ ዘንድ፤ ከሙታንም ያስነሳውን ልጁን እርሱንም ኢየሱስን ከሚመጣው ቍጣ የሚያድነንን ከሰማይ ትጠብቁ ዘንድ፤ ከጣዖቶች ወደ እግዚአብሔር እንዴት ዘወር እንዳላችሁ ይናገራሉ። (1 ተሰ 1:5-6፤10)

4.3 ከስጋ፣ ከአለማዊነትና ከኃጢአት እስራት/ባርነት አርነት ያወጣል

እንደ ሥጋ ፈቃድ ብትኖሩ ትሞቱ ዘንድ አላችሁና፤ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና። በመንፈስ ግን የሰውነትን ሥራ ብትገድሉ በሕይወት ትኖራላችሁ። (ሮሜ18:13-14)

ነገር ግን እላለሁ፤ በመንፈስ ተመላለሱ፤ የሥጋንም ምኞት ከቶ አትፈጽሙ። (ገላ 5:16)

4.4 ከደዌና ከሕማም አርነት ያወጣል

ኢየሱስም በምክራቶቻቸው እያስተማረ፤ የመንግሥትንም ወንጌል እየሰበከ፤ በሕዝብም ያለውን ደዌና ሕማም ሁሉ እየፈወሰ፤ በከተማዎችና በመንደሮች ሁሉ ይዞር ነበር። (ማቴ 9:35)

ደንቆሮና ከጎልጊትም የሆነ ሰው ወደ እርሱ አመጡ፤ እጁንም ይጭንበት ዘንድ ለመነት። ከሕዝቡም ለይቶ ለብቻው ወሰደው፤ ጣቶቹንም በጆሮቹ አገባ እንትፍም ብሎ መላሱን ዳሰሰ፤ ወደ ሰማይም አሻቅቦ አይቶ ቃተተና። ኤፍታህ አለው፤ እርሱም ተከፈት ማለት ነው። ወዲያውም ጆሮቹ ተከፈቱ የመላሱም እስራት ተፈታ አጥርቶም ተናገረ። (ማር 7:32-35)

4.5 ከአመለካከት እስራት/ባርነት አርነት ያወጣል

በአእምሮአችሁም መንፈስ ታደሱ። (ኤፌ 4:23)

የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደ ሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሱ። (ሮሜ 12፤2)

እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ፣ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለ ነበረው ሥራ አይደለም፤ (ቲቶ 3፤5)

4.6 የአምልኮ ነጻነት ይሰጣል

ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁንም ሆኖአል፤ አብ ሊሰግዱለት እንደ እነዚህ ያሉትን ይሻልና፤ እግዚአብሔር መንፈስ ነው። የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል። (ዮሐ 4:23-24)

4.7 የጸሎት ነጻነት ይሰጣል

እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ፣ ከሁሉ ይልቅ በተቀደሰ ሃይማኖታችሁ ራሳችሁን ለማገጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስም እየጸለያችሁ። (ይሁዳ 1:20)

4.8 ከፍርሃት ባርነት ነጻ በማውጣት የአገልግሎት ነጻነት ይሰጣል

ስለዚህ ምክንያት፣ እሳት እንደሚያቀጣጥል ሰው፣ እጆቹን በመጫኔ በአንተ ያለውን የእግዚአብሔርን ስጦታ እንድታነሣሃ አሳስብሃለሁ። እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንምና። (2 ጢሞ 1:6-7)

አባ አባት ብለን የምንጮኽበትን የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁምና። (ሮሜ 8:15)

አሕዛብ እንዲታዘዙ ክርስቶስ በቃልና በሥራ፣ በምልክትና በድንቅ ነገር ኃይል፣ በመንፈስ ቅዱስም ኃይል በእኔ አድርጎ ከሠራው በቀር ምንም ልናገር አልደፍርም፤ ስለዚህ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ እስከ እልዋሪቆን ድረስ እየዞርሁ የክርስቶስን ወንጌል ፈጽሜ፤ ሰብኤአለሁ። (ሮሜ 15:18-19)

በመንፈስ አርነት በመውጣት በዚህ ሃጢአተኛ ዓለም ለማያደውን ሕይወት በሁለንተናችን ስንለማመድ በዚያው መንፈስ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን፤ ክርስቶስንም እንመስላለን።

ጌታ ግን መንፈስ ነው፤ የጌታም መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ። እኛም ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደ መስተዋት እያብለጨለጭን መንፈስ ከሚሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። (2 ቆሮ 3:17-18)

ተስፋውም ፍጥረት ራሱ ደግሞ ከጥፋት ባርነት ነፃነት ወጥቶ ለእግዚአብሔር ልጆች ወደሚሆን ክብር ነፃነት እንዲደርስ ነው። (ሮሜ 8:21)

እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ሁለንተናዊ አርነት ሰጥቶናልና በጽድቅና በቅድስና እየኖርን አርነት እንደወጣ ወይም እንደተፈታ ሕዝብ እንመላለስ።

በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን፤ እንግዲህ ጸንታችሁ ቁሙ እንደ ገናም በባርነት ቀንበር አትያዙ። (ገላ 5:1)